

ላም ባልዋለበት ኩባት የሚለቅመው ግንቦት ሰባት አንደ ድርጅት ከነአባሎቹ እየዋዠቀ እየተንቀሻቀሻ ነው። (ቆንጂት ስጦታው)

June 7, 2017

ላም ባልዋለበት ኩባት የሚለቅመው ግንቦት ሰባት አንደ ድርጅት ከነአባሎቹ እየዋዠቀ እየተንቀሻቀሻ ነው። (ቆንጂት ስጦታው)



የዘመነ ካሴን ከኤርትራ መልቀቅ ወደ አውሮፓ መጣበት ተከትሎ ግንቦት ሰባት የተባለው ድርጅት እየዋዠቀ እየተንቀሻቀሻ ነው። አስመራ ያለው ጉዳ አደባባይ ላይ ከወጣ ጉድጓድ እንደሚገባ የሚያውቀው ግንቦት ሰባት የተባለው ድርጅት በዚህ ሳምንት የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቶ በየሔደበት እየባነ ነው። የድርጅቱ አመራሮች በውሸትና ገንዘብ ለመሰብሰብ በማፍጠጥ እየቀፈሉ ይገኛሉ።

ዶክተር ብርሃኑ ነጋና የድርጅቱ አመራሮች በዲያስፖራው ሰፈር ሲዘሩ የግንቦት ሰባት ሚዲያና የማህበራዊ ድረገጽ አንድ የለመደው ዘገባ አለ። አሱም ማረክን ገደልን እየተዋጋን ነው የሚል የማጭበርበሪያ ደውል። ይህ ደውል የሚሰማው የግንቦት ሰባት አመራሮች በተለይ ብርሃኑ ነጋ በየውጪው አገር የገንዘብ ማሰባሰብ በሚሉት ስብሰባቸው ላይ ነው። ብርሃኑ ነጋ አሊያም አመራሮች ስብሰባዎች ሲጨርሱ የገደልን የማረክን የተኮስን ወሬም አብሮ ይቆማል። ይህ የግንቦት ሰባት ውሸትም ለወያኔ በር ከፍቶለታል ስልጣኑን ለማስረዘም እንቅፋት ናቸው ያላቸውን በተለይ በዓማራ ክልል የሚገኙ ዜጎችን በግንቦት ሰባት ስም ይፈጃቸውል። ግንቦት ሰባት ለወያኔ ምቹ የዓገዛዝ ዘመን ዋና ሚና ከሚጫወቱ ድርጅቶች አንዱ ሆኗል።

ዲያስፖራው በውሸት የታወረ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ዲያስፖራው የታወረው በይሉኝታ ነው። ኪሱ ሲራገፍ ሲበዘበዝ በቃኝ ያለ ቀን ግን ጉድ ይፈላል። የግንቦት ሰባት አመራሮች ውሸት በዚህ ሳምንት ብቻ ይሰቀጥጥ ነበር። በታጋይ ዘመናዊ ካሴ ጉዳይ ትራንስፖርት ከፍለን የጉዞ ፕሮሰሱን ጨርሰን ወደ አውሮፓ ያሻገርነው እኛ ነን ያሉት ብርሃኑ ነጋ የተናገሩበትን አፋቸውን ሳይዘጉ ዘመነ ካሴ የረዱትን ሰውች ከመናገሩም በላይ ግንቦት ሰባትን እንደ ድርጅት አላመሰገንም። ረድቶኛልም አላለም። እነ አዲሃን ን አና የኤርትራ መንግስት ሲያመሰግን ግንቦት ሰባትን እንደ ድርጅት ሳይሆን ያመሰገነው አመራሮቹ ባገለሉት ሰዓት ሰው ሲርበው አብረውት የነበሩትን ታጋዮች ነው ሲባርክ ያዳመጥነው። ለዘመነ ካሴ ህክምና ወጭ በሚሰበሰበው እርዳታ ዙሪያም በመጀመሪያ ተቃውሞ ያሰሙት የታወቁ የግንቦት 7 ሰዎች ነበሩ። አሁን እንደሰማነው “gofundme” “እርዳታ መሰብሰቡን አቋርጦታል። የግንቦት 7 አርበኞች ስራቸው ይሄው ነው። አብሯቸው ለወደቀ ለተነሳ ጓዳቸው እንኳ እርህራሄ የላቸውም።



ታጋይ ተፈሪ ካሳሁን የአማራ ዴሞክራሲያዊ ሃይል ንቅናቄ (አዴሃን) ሊቀ መንበርና ዘመነ ካሴ

ዘመነ ካሴን ለመርዳት በተደረገ የገንዘብ ማሰባሰብ ላይ ጎፈንድሚን ማዘጋት ምን ያህል ግንቦት ሰባት እንደከሰረ እንደተዋረደ ያሳያል። ግንቦት ሰባት በቁሙ መሞቱን የሚያረጋግጠው የድርጅቶቹ አባላት በስድብ ላይ የተሰማሩ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ያሌላቸው ባለጌዎች ሲሆኑ በዘመነ ካሴ ስም አስመሳይ አቋም ይዘው ሊነግዱ ይፈልጋል። የዘመነ ካሴን ሕክምና ለመርዳት የተከፈተውን መስመር ያዘገት የግንቦት ሰባት ሰዎች መሆናቸው ሙሉ በሙሉ ተረጋግጧል። ይህ ትልቅ ብልግና ሲሆን ምን ያህል ደደቦች እንደሆኑ ሲያመለክት ለወያኔ ሰዎችና ለማይረቡ ፖለቲከኞች ግን ገንዘብ በግንባር ቀደምትነት ሲያሰባስቡ የነበሩት ግንቦት ሰባቶች ነበሩ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ “ዘመነ ካሴን ሙሉ ወጭውን ሸፍነን ከኤርትራ ያስወጣነው እኛ ነን” ያሉባት ላንቃቸው ሳትዘጋ... ዘመነ ካሴ ከኤርትራ ለመውጣት የረዱትን አካላት ሲዘረዝር ግንቦት 7 ከዝርዝሩ ውስጥ እንደሌለ ተረጋግጧል። ትልቁ ሰውዬ አይን ያወጣ ውሸት ሲዋሹ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል! ዘመነ ካሴ ገና የሚዘከዝከው ብዙ ጉድ እንዳለም ፍንጭ ሰጥቷል። ግንቦት ሰባት ሕወሐትን እየተዋጋሁ ነው ብሎ ከሚያጭብረብር ድርጅቱ ራሱ ተሃድሶ ያድርግ።